

ሠላም ገ/አ. ጎርፉ  
የምትጽፋቸው ነገሮች ሁሉ በጣም ጥሩ ናቸው

ጎጂ ባህልን በተመለከተም ጥሩ ብለሃል

እንግዲህ በዩኒቨርሲቲዎች ያለንን እንድንል ከጋብዝከን ዘንድ የሚከተለውን ልበል

## ጎጂ ባህሎች

### ምግብ አመጋገብ

ከአኮኖሚያችን እድገት ጋር የማይሄድ ባህል ደግሞ ብዙ መበላት የሚገባቸው ነገሮችን ከሚበሉ ምግቦች ዝርዝር በማውጣት “ይኸንን በፍፁም አልበላም” እያሉ ከመራብ ይልቅ የሚበሉ ነገሮችን ሁሉ መበላት የተሻለ ባህል መሆኑ ብጠቅስም ስህተት አይመስለኝም። ለምሳሌ ብዙ የስጋና የአትክልት ዓይነቶች አንበላም የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ይህ ጎጂ ባህልም ይቅር።

### ችግር በሰላም ከመፍታት ይልቅ መማታትን እንደ ጀግንነት መቁጠር

በሆነ አጋጣሚ የተፈጠረን አለመግባባት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት በተደጋጋሚ የሚሞክር ሰው እንደፈሪ ሲቆጠር፤ ተሎ ቡግ ብሎ አናትን ሚያፈርስ ሰው ደግሞ እንደ ደፋርና ጀግና ይቆጠራል። ይህ ባህልም ያልሰለጠነ ብቻ ሳይሆን ኪሳራ የሚያስከትልና ለሌላ የባሰ ችግር የሚዳርግ ስለሆነ ባፋጣኝ ይቅር።

### ስራን የመናቅ ባህል

ሁላችን እንደምናውቀው በስራ ላይ ያለን ባህል በጣም ኋላቀር ነው። በፅዳትና በመሳሰሉ ስራዎችን ከመስማራት ይልቅ መለመን የሚመርጡ ብዙ ሰዎች አሉን።

ሌላም ምግብ ማዘጋጃ ቤት (ኩሽና) ውስጥ ገብቶ ምግብ መስራት ወንድነታቸውን የሚፈታተን ስራ የሚመስላቸው ብዙ ሰዎች አሉን። ይኸንን ባህል ደግሞ የወንድና የሴትን አኩልነት ያልተቀበለ ባህልም ነው። ጎጂም ስለሆነ መቅረት አለበት።

## አኩሪ ባህሎች

ለሰው ልጅ ማሰብና መተጋገዝ፤  
የተገኘውን ተከፋፍሎ መበላት  
ለእናት ሀገር ህይወትን አሳልፎ መስጠትና በቆራትነት መዋጋት፤ መዋጋት ብቻ ሳይሆን ማሸነፍ፤  
ሽማግሌዎችን መርዳት፤ ሌሎችም ጭምር።

እኔ ይኸንን ብያለሁ፤ ሌሎችስ ምን ይላሉ?